

## ጋዜጣዊ መግለጫ

### በሁሉም አገልግሎቶች የቴሌኮም ደንበኞች ቁጥር ከ52 ሚሊዮን በላይ ደረሰ!

ኢትዮ ቴሌኮም በ2009 በጀት ዓመት የመጀመሪያ ግማሽ ዓመት የደንበኞቹን ቁጥር ከ52 ሚሊዮን በላይ አደረሰ።

በግማሽ ዓመቱ አጠቃላይ የደንበኞች ብዛት በሁሉም የአገልግሎት ዓይነቶች 52.9 ሚሊዮን የደረሰ ሲሆን ካለፈው በጀት ዓመት መጨረሻ ጋር ሲነፃፀር የ11 በመቶ እድገት ያሳያል።

ከአጠቃላይ ደንበኞች ውስጥ የሞባይል ደንበኞች ብዛት 51 ሚሊዮን የደረሰ ሲሆን ይህም የ11 በመቶ እድገት ያሳያል።

የኢንተርኔትና ዳታ ተጠቃሚዎች ቁጥር 14.5 ሚሊዮን ማድረስ ተችሏል። ካለፈው በጀት ዓመት መጨረሻ ሲነፃፀር የ7 በመቶ እድገት ያሳያል።

የመደበኛ ስልክ ደንበኞች ብዛት 1.15 ሚሊዮን የደረሰ ሲሆን በጀት ዓመት መጨረሻ ጋር ሲነፃፀር የ3 በመቶ እድገት አስመዝግቧል።

የደንበኞች ብዛት	ሰኔ 2008 (1)	የ2009 የግማሽ ዓመት እቅድ (2)	የግማሽ ዓመት ክንውን (3)	አፈጻጸም በመቶኛ (3/2)	የ6 ወር እድገት (3-1)/1
ሞባይል ስልክ	45,962,553	53,527,423	51,227,442	96%	11%
ዳታና ኢንተርኔት	13,593,866	17,163,796	14,498,326	84%	7%
ብሮድባንድ (EVDO, WCDMA, LTE, ADSL)	4,871,541	6,365,769	5,397,318	85%	11%
ናሮውባንድ (1x, ADSL<256K)	248,038	335,232	910,157	77%	4%
GPRS (የሞባይል ኢንተርኔት)	8,474,287	10,462,796	8,844,657	85%	4%
የመደበኛ ስልክ	1,115,561	1,506,975	1,147,096	76%	3%
አጠቃላይ ደንበኛ	47,505,508	55,761,398	52,932,836	95%	11%

ሰንጠረዥ 1: የደንበኞች ብዛት

ማስታወሻ- አጠቃላይ የደንበኛ ብዛት ድምር ውስጥ 3G on Mobile (5.1 ሚሊዮን) እና GPRS (8.85 ሚሊዮን) አይካተትም።

የምርትና አገልግሎት አማራጮችን ከማሳደግ አንጻር በ6 ወራት ውስጥ 13 አዳዲስ ምርትና አገልግሎቶችን ወደ ተጠቃሚዎች ለማድረስ ተችሏል።

አዳዲስ ወደ ተጠቃሚው ከቀረቡ አገልግሎቶች መካከል ወርሃዊ የድምፅ ጥቅል አገልግሎት፣ የመደበኛ ስልክ ተጨማሪ አገልግሎቶች (FL VAS)፣ የcolocation አገልግሎት፣ ገቢና ወጪ ቶል ፍሪ አገልግሎት፣ USSD charging፣ የመደበኛ ስልክ ጥቅል አገልግሎት፣ ጎታ ቀፎ ጥምር አገልግሎት፣ የሳምሰንግና ቴክኖ ታብሌት ጥምር አገልግሎቶች፣ የጣና፣ ቴክኖና ጂታይድ ሞባይል ጥምር አገልግሎቶች፣ የታብሌት ጥምር አገልግሎቶች እንዲሁም የይሙሉ etop up ኮሚሽንና የገጠር ኮሙኒኬሽን ማዕከላት የሚውል ቶኒር ታሪፍ ይገኙበታል።

ከፋይናንስ አፈፃፀም አንጻር በመጀመሪያዎቹ 6 ወራት ውስጥ ከባንያው 15.64 ቢሊዮን ብር ገቢ ማግኘት ችሏል። አፈጻጸሙ ካለፈው በጀት ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር የ17 በመቶ እድገት አስመዝገቧል።

ኢትዮ ቴሌኮም በ6 ወራት ውስጥ ያገኘው ያልተጣራ ትርፍ መጠን ከታክስና ሌሎች ተቀናሽ ሂሳቦች በፊት (EBITDA) ብር 11.91 ቢሊዮን ማግኘት የቻለ ሲሆን ከ2008 በጀት ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር የ18 በመቶ እድገት አሳይቷል።

ከአጠቃላይ የተቋሙ ገቢ ውስጥ ከሞባይል አገልግሎት የተገኘው ከአጠቃላይ ገቢው 74.5 በመቶውን ሲሸፍን ዳታና ኢንተርኔት 14 በመቶ እንዲሁም ዓለም አቀፍ አገልግሎት 7 በመቶ ድርሻ በመያዝ ይከተላሉ።

የአገልግሎት ጥራትን ከማረጋገጥ አንጻር ኢትዮ ቴሌኮም አስተማማኝና ደረጃውን የጠበቀ አገልግሎት ለማቅረብ የሚያስችል ግዙፍ የቴሌኮም መሰረተ ልማት ማስፋፊያ ፕሮጀክት ባለፉት አመታት አገሪቱን በ13 ሰርክል በመከፋፈል ሲያከናውን የነበረ መሆኑ ይታወቃል። በአሁኑ ሰዓት አጠቃላይ የፕሮጀክቱ ስራ በመጠናቀቅ ላይ ሲሆን ይህም የኔትወርክ ጥራትን በማሻሻል ረገድ ከፍተኛ ለውጥ እያመጣ ይገኛል።

የቴሌኮም መሰረተ ልማት ደህንነት ከማረጋገጥና የቴሌኮም ማጭበርበር ወንጀልን ከመከላከል አንጻር የህብረተሰቡን ግንዛቤ ከማሳደግ ጎን ለጎን በርካታ ስራዎች ተከናውነዋል።

የቴሌኮም ዋና ዋና ተቋማትና መሰረተ ልማት ደህንነትን ለማረጋገጥ እና በመሰረተ ልማት አውታሮች ላይ የሚያጋጥመውን አደጋ ከመከላከል አንጻር ከመንግስት ፀጥታ አካላትና ሌሎች ባለድራሻ አካላት ጋር በመተባበር የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ ተሰርቷል። እንዲሁም ለአደጋ የተጋለጡ መስመሮችን በመለየት እንዲሸፈኑ ተደርጓል።

በበጀት ዓመቱ የመጀመሪያ መንፈቅ ላይ በተካሄደው የደንበኞች እርካታ የዳሰሳ ጥናት የተገኘው ውጤት 7.64 ሲሆን ይህም ከታቀደው የደንበኞች እርካታ ጠቋሚ (index) 8.55 አኳያ ሲነፃፀር አፈፃፀሙ 89.4 በመቶ ሆኗል። ይህም የደንበኞች እርካታን ከማሳደግ አንፃር አበረታች ውጤት መመዘገቡን ያሳያል።

በአጠቃላይ ኢትዮ ቴሌኮም በ2009 ዓ.ም የመጀመሪያ መንፈቅ አመት ያጋጠሙ የሃይል መቆራረጥ፣ የቴሌኮም ማጭበርበርና ሌሎች ተግዳሮቶች ተቋቁሞ አበረታች ውጤት ያስመዘገበ ሲሆን፣ በቀጣይም አስተማማኝና አለም አቀፍ የጥራት ደረጃውን የጠበቀ የቴሌኮም አገልግሎቶችን በመላው አገሪቱ በማዳረስ አገሪቱ የነደፈችውን የእድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ለማሳካት እና መካከለኛ ገቢ ያላት አገር ለመፍጠር እንዲቻል ከቴሌኮም እንዳስትራቴጂ የሚጠበቀውን ድርሻ ለማበርከት ከምንጊዜውም በላይ ጠንክሮ በመስራት ላይ ይገኛል።

**ኮርፖሬት ኮሙኒኬሽን ዲፓርትመንት**

**ኢትዮ ቴሌኮም**

**መጋቢት፣ 2009 ዓ.ም**